

የዝርፊያ መከላከያ



የዝርፊያ መከላከያ

እንዴት መከላከል እንደሚቻል

“ቁልፌን ዉስጥ ረስቼ ቤቴን ከዘጋሁ እንዴት ነዉ ወደ ቤቴ መግባት የምችለዉ?” ብለዉ

• ራስዎን ይጠይቁ። ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ መስኮቶች እና በሮችን ያጥብቁ።

• የዉጭ በር ላይ ቁልፍ ይግጠሙ እና ከ 3 እስከ 4 ኢንች በሚሆኑ ብሎኖች የመምቻ ጥፍጣፍ ላይ ያጥብቁት።

• ዉድ ዋጋ ያላቸዉን ነገሮች ግልጽ ቦታ ወይም በመስኮቶች ወይም በሮች እንድታይ አርገዉ ላለመተዉ ይሞክሩ።

• ቤት ዉስጥ ባሉበት ጊዜ እንኳ ሁሉንም መስኮቶች እና በሮች ያጥብቁ እና ይቆልፉ ።

• ተቀያሪ ቁልፍ ዉጪ አይተዉ።

• ከተቻለ የደህንነት ስርዓት ይግጠሙ።

• የመግቢያ እይታዎችን የጋረዱ ጭራሮዎችን ይቁረጡ።

• መሰላሎች እና መሣሪያዎችን ዉጪ አስቀምጠዉ ይቆልፉበት።

• ተጋላጭ የሆኑ መስታወቶች አጠገብ ያሉትን ብትን ጠጠሮች እና ሽክላዎችን ያንሱ።

• የሰፈር ቃኝ ይቀላቀሉ እና ጎረቤቶችዎን ይወቁ።

እንዴት ርፖርት እንደሚደረግ

• እየተካሄደ ያለ ወንጀል ካለ 9-1-1 ይደዉሉ።

• ተሰብሮ ወደ ተዘረፈ ቤት ወይም ድርጅት እንደተመለሱ ካመኑ ወደ ዉስጥ ከመግባትዎ በፊት 9-1-1 ይደዉሉ እና ፖሊስ ይጠብቁ።

• ማስረጃ ሊሆን የምችለዉን ማንኛዉንም ነገር ላለመረበሽ ይሞክሩ። ቁልፍ ጥቆማ: ነጻ የደህንነት ዳሰሳ ቀጠሮ ለማስያዝ

የወንጀል መከላከያ አስተባባሪዎን ያግኙ ።

Key Tip:

Contact your Crime Prevention Coordinator to schedule a free security assessment.

